

”ጀግኖቹ” ወያኔዎች

25/10/2017

ለእኩይ ዓላማም ቢሆን ጀግኖቹ ወያኔዎች ፊት ለፊት ሲዋጉ ሞተዋል፤ የሽሹትና የፈሩት ግን አዲስ አበባ ደረሱ! ታዲያ ዛሬ የሙት ልጆች ባባቶቻቸውና በእናቶቻቸው ደም ነግደው ለመጡት ወያኔዎች በማቃጠር ሆዳቸውን ይሞላሉ! ይህ እኮ የወላጅን ደም፣ ስጋ እና አጥንት ከመጋጥ አይተናነስም። አባት እናቶቻቸው እኮ ለነጻነታቸው ላገራቸው እንጅ የተዋጉት ቅጥር ነፍስ ገዳዮች አልነበሩም። የሞቱለትን አላማ የሚከተል አንድ ልጅ እንኳ ያጡ ይልቅስ በዛሬ ሆዳቸው የትላንት ወላጆቻቸውን የሸጡ ትሎች መሆናቸውን መስማት ቢችሉ ሞታቸው አስር ይሆን ነበር። እንዲያው በኔ ሙት በርግጥ ጎይቶም፣ ገብረእግዚአብሔር፣ አስገዶም፣ ጉሎሽ፣ ገረኪዳን፣ ፍረወይኔ፣ አባዲት፣ ምጽላል፣ ትርሃስ... ከቤታቸው ወተው የአሞራና የዱር አውሬ ሲሳይ ሆነው የቀሩት ሆያ ሁለቱ የስብሀት ነጋ እህት ወንድሞችና ልጆች፣ አስራ ስምንቱ የአባይ ጸሀይ ልጆች፣ የበረከት፣ የአርከበ፣ የደብረጊዮ፣ የሳሞራ፣ የስዩም መስፍን፣ የጌታቸው፣ የአባይ፣ የአዜብ (ሙት አይነሳም ብዬ ነው) ... ልጆች ውጪ ሀገር እንዲማሩ፣ ቢሊዬነር እንዲሆኑ፣ ቮድካና ውስኪ እንዲጠጡ፣ ሴት አስገድደው እንዲደፍሩ፣ የድሀ ልጅ በቅንጡ መኪናቸው እንዲገጩ፣ ልደታቸውን ፓሪስ ስርጋቸውን ላስቪጋስ እንዲያደርጉ፣ ... ከነበረ ምንም ማድረግ አይቻልም።

እኔ በጣም ከሚያናድዱኝ ነገሮች ጥቂቶቹ የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ ህወሃት ግንቦት ሃያን ሲያከብር ያንን ሁሉ የደርግ ሰራዊት እንዴት እንዳሸነፈው እንደአቦ ጸበል ባመት ባመት ሳያስተጓጉል የሚደግመው ነው። በመጀመሪያ የኢትዮጵያ ወታደር ከወራሪዎቹ የውጪ ጠላቶቹ ሻቢያና ወያኔ ጋር ተዋግቶ ማሸነፍ አቅቶት ነው ለማለት የዛሬዎቹ የሸፍታ አለቆች የሞራል ብቃት አላቸው ብዬ አላምንም። ደርግን ህዝብ ጠላው እና እንዲቀየር ፈለገ!!! አራት ነጥብ ሳይሆን ሶስት ትዕምርተ አንክሮ!!! መቼም ግራ አጋብታችሁናልና የስርአተ ነጥቡ ነገርም ይዛባ ብዬ ነው! ታዲያ የተመጣጠነ ምግብ እጥረት (Malnutrition) አካሉንና አእምሮውን ያከሳው ወያኔ ተዋግቶ ነው የኢትዮጵያን ሰራዊት የሚያሸነፈው! ደርግን የጣለ መስለዎት ወሎዬው፣ ጎንደሬው፣ ጎጃሜው፣ ሸዌው፣ አሮሞው፣ ደቡቡ፣ ቤንሻንጉሉ ባጠቃላይ ሁሉም ደገፈውና ለዚህ በቃ።

በማግስቱ ታዲያ ”ጀግናው” የሚል ስም ለጥፎ፣ በሚች አፈቀላጤያቸው አማካኝነት ”ገድለነው፣ ቆራርጠነው፣ በጣጥሰነው፣ ውሃ ውሃ ሲል ውሃ አጥቶ፣ እህል እህል ሲል ምግብ አጥቶ አለቀ የደርግ ሰራዊት” ይሉናል። ቆይ እስኪ የኢትዮጵያ ሰራዊት (እነሱ የደርግ የሚሉት) ከግንድ የተሰራ፣ ከውሀ የወጣ፣ ከመሬት የበቀለ ይመስላቸዋል እንዴ? እንደጠላት ወታደር (ወያኔ) እኮ ከአንድ ብሄር የፈለሰ/የፈሰሰ/የጎረፈ አይደለም። (በወገኑ ላይ የሚተኩሰውን የወያኔ ጦር የኢትዮጵያ ማለት እንግዲህ አይቻል ምን ላድርግ) የመላው ኢትዮጵያ ልጆች እኮ ናቸው። እስኪ ወገኔ አንድ ጊዜ ቆም ብለህ አሰብ! እስኪ በደርግ ጊዜ ከጠላቶቻችን ሻቢያ እና ወያኔ ጋር ስንዋጋ ልጅ፣ ወንድም፣ አባት፣ ረዘም ሲል ደግሞ አጎት ... ያልሞተበት

አለ? እነዚያ ሁሉ ሚቶች ልጅ፣ ሚስት፣ ወንድም፣ እህት፣ አባት፣ እናት፣ አክሰት፣ አጎት የላቸውም? ያ ሁሉ ለሀገሩ የተሰዋው ኢትዮጵያዊ የልጅ፣ ልጅ፣ ልጅ አድርጏል። ወንድምሽ፣ አባትሽ፣ አባትህ፣ አያትሽ ... ወዘተ በወያኔ ጦርነት አገሬን አላስቆርሰም ሲል ነው የሞተው እየተባሉ ያደጉ ዜጎች ብዙ ሚሊዮን ናቸው። ታዲያ ወያኔ በየአመቱ ነፍሳቸው እንኳ እንዳያርፍ የወገኖቻችን እሬሳ እያሳዩ "ይሄው አንጀታቸውን ዘርግፌ፣ ጭንቅላታቸውን በትኛ ገደልኳቸው" እያለ ያሳየናል። ሲፈልግ ደግሞ በተግባር አሁንም እየገደለ ያሳየናል። እኔ ስለውትድርናቸው ሳይሆን የሀገሬን ሰዎች ሬሳ፣ በረሀ ላይ ድፍት ብሎ ሳይ አንጀቴ ነው የሚላውሰው። ለነገሩ የአሁኖቹ ቦቅቧቃ መሪዎች አይዋጉም እንጂ ምስኪኑ ቃላቸውን አምኖ ተዋግቶ የገደለውን ሬሳ እየረገጡ ሲያልፉ ስለኖሩ፣ ከሬሳ ጋር ወጣትነታቸውን ቀርጥፈው ስለበሉት "ሰውነት" የሚለው ባህሪ እንዲኖርባቸው አይተበቅም።

ለልጆቻቸው እየነገሩ ያሳደጓቸው ተረት እኮ ሰው እንዴት እንደሚገደል፣ በውጊያ ጊዜ ስንቱን እንደቆረጡት እንደዘረገፉት ነው። (እንዳልኩት እነሱ ምሽግ ውስጥ ሆነው በአብጻታ ዲሞክራሲ ጸሎት ያግዛሉ እንጂ አይዋጉም) ታዲያ ልጆቻቸው ዛሬ ሴት እስረኞችን እራቁታቸውን ስፖርት ቢያሰሩ፣ ጥፈር በፒንሳ ቢነቅሉ፣ ብልት ላይ በኩዳ ውሃ ሞልተው ቢያንጠለጥሉ፣ የእስር ቤት በር ዘግተው በጠበንጃ ከበው አሳት በሰው ላይ ቢለቁ፣ ... ወዘተ. ይፈረድባቸዋል። ለማዘን አኮ ሰዋዊ ባህሪ ከልጅነታችን ጀምሮ አብሮ ማደግ አለበት! የታመመ የሚጠይቁ፣ የራብው የሚያበሉ፣ የጠማው የሚያጠጡ፣ እንግዳ የሚያሳድሩ፣ ቤተክርስቲያን የሚሰሙ፣ ሰላት የሚያደርሱ ወዘተ. ቤተሰቦች መካከል ሲፈጠሩ እኮ ነው ልጆች ርህራሄ በውስጣቸው ተዘርቶ የሚበቅልባቸው፣ አላህን የሚወዱ ወይም ፈሪሃ እግዚአብሄር ያላቸው የሚሆኑት፣ ለሽማግሌ ክብር ለልጆች ፍቅርና ሀዘኔታ የሚኖራቸው። ታዲያ ይህን ሳይመለከት ያደጉ የአግአዚ ወታደሮች ወደህዝብ ቢተኩሱ ምን ይገርማል። እንደአለመታደል ሆኖ ለባለስልጣኖች እንጂ ለሀገር እና ለህዝብ ሀብት አለመኖሩ ገድቶን እንጂ ሀገራችን እኮ በትክክል የሚያስፈልጋት ብዙ ነገር ነበር። ለምሳሌ ሃምሳ ትላልቅ የአእምሮ ህሙማን ማከሚያ ሆስፒታሎች የግድ ያስፈልጉናል። የእስረኛ እፍረተ ስጋ የሚያዩ፣ ህዝብ ላይ እንደሽብርተኛ ጥይት የሚያዘንቡ፣ ጥፍር የሚነቅሉ፣ በእሳት የሚያቃጥሉ፣ በትየት መተው ሆስፒታል የሚከለክሉ የፌዴራልና የአግዐዚ ወታደሮች እኮ ህምሳ የአእምሮ ህሙማን ሆስፒታል አይበቃቸውም! ድሃ ባንሆን እኮ እነዚህ ሁሉ የአእምሮ በሽተኞች ጠመንጃ ይዘው አገር ላገር ሲዞሮ ዝም አንልም ነበር። በነገራችን ላይ በየሆስፒታሉ ወታደሮቹን ሲያስገቡ እንደንብ አውራ አንዱ ጋ ስብሃት ነጋን፣ አንዱ ጋ ደብረጺዮንን፣ አንዱ ጋ አባይን (የትግራይንም የአዲስ አበባውንም) ጣል ጣል ማድረግ ይገባል፤ እንዴ እብድ እኮ ካለቃው መለየት የለበትም።

ሁለተኛው፡- ይሁን እሺ አሸነፉ እንበል የኢትዮጵያ ህዝብ አንዴ መቼም ተሸውዷል! መቼም የተናቀ ሆኖብናል። እንዲያው እነዚያ ሁሉ የወያኔ ሽፍቶች አልቀው ኢትዮጵያ በቅኝ ግዛት ስር የወደቀችው ተዋጊዎቹ የባህር በሯን እንድታጣ ብለው ነው? ጥቂት ብልጣ ብልጦች ቢሊየን እንዲሆኑ ነው? (መቼም በየመንገዱ የሚለምኑት ትግሬዎች ሁሉ ወይ እነሱ ወይ ልጆቻቸው አልተዋጉም ማለት እየቻልን) ሰው ቀን በቀን እንዲገደል ነው? የጥቂቶቹ ልጆች በቻይናና በደብረዘይት መሀከል ያለው እርቀት እስኪጠፋቸው

ድረስ በአየር እንዲንሳፈሩ ነው? የአዲስ አበባ ውስኪ ቤቶች ብር በሚበትኑ ሰካራሞች እንዲሞላ፤
የየማዕዘናቱ ሴትኛ አዳሪዎች ቅምጥ እየሆኑ ብር እንዲቆረጥላቸው የሚያደርጉ ጥቂት ወያኔዎችን ለመፍጠር
ነው? ከአንድ ቤተሰብ አስር አስራ ሁለቱ ቢሊዮን ሲሆኑ ሌላው ህዝብ የእለት እንጀራውን እንዲያጣ
ነው? በዕውነት ያማል!!!